

ማንነታችንን የማይገልፀው ድርጊት

ቶሎሳ ኡርጌሳ 05-29-18

በቅርቡ በዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ዋና ሥራ አስኪያጅ፣ በፀሐፊያቸውና በሾፌራቸው ላይ የተፈፀመው ግድያ እጅግ አሳዛኝና ልብ የሚነካ ነው። የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት አቶ ለማ መገርሳ በታጣቂዎች ህይወታቸውን ላጡት ህንዳዊው ስራ አስኪያጅና ኢትዮጵያዊያኑ ሰራተኞች ህልፈት ሳቢያ የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ከመግለፅ ባለፈ፤ የወንጀሉን ፈፃሚዎች አሳድደው ለመያዝ ቃል ገብተዋል። በዚህ መሰረትም ሰሞኑን የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ከሌሎች የፀጥታ ሃይሎች ጋር በመተባበር ሰባት ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሏል። ጉዳያቸውም በመጣራት ላይ መሆኑ ታውቋል።

ርግጥ ግድያው የሚያሳዝን ቢሆንም፤ የማንነታችን መገለጫ ግን አይደለም። ሆኖም አያውቅም። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ የተፈፀመው ግድያ፤ ‘ኢትዮጵያ ለኢንቨስትመንት ምቹ ወይም ተመራጭ አይደለችም፤ ሰላሚም አስተማማኝ አይደለም’ የሚል ምስል ለመስጠት ያለመ የጠላት እንቅስቃሴ ነው። ይህ የጠላት እንቅስቃሴ ኢትዮጵያን በኢንቨስትመንት የተዳከመች፣ በአመፅና በተቃውሞ የምትናጥ ሀገር አስመስሎ ለማቅረብ የሚደረግ ጥረት መሆኑ ግልፅ ነው። ጥረቱ ግን ሀገራችን ያለችበትን ተጨባጭ ሁኔታ የማያመለክት ነው።

ተጨባጭ እውነታው ኢትዮጵያ በዓለም ሰላም ጥበቃ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዋነኛ አጋር፣ በአፍሪካ ቁጥር አንድ የኢንቨስትመንት መስህብ፣ የማኑፋክቸሪንግ ማዕከል፣ የዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴዎችና የኮንፍረንስ ማዕከል መሆኗ ነው። ጉዳዩ የጠላት እንቅስቃሴ እንጂ ሀገራችን ያለችበትን የተፈላጊነት ደረጃ ፈፅሞ የያመለክት አይደለም።

ለዚህ አባባሌ ማረጋገጫ ሩቅ መሄድ አያስፈልገኝም። በቅርቡ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመካከለኛው ምሥራቅ ሀገራትን ሲጎበኙ፤ ሀገራቱ የኢንቨስትመንት ልማት አጋርነታቸውን ገልፀዋል። ሀገራቱ የኢትዮጵያ ተፅዕኖ ፈጣሪነትና ተሰማሚነት እንዲሁም በምስራቅ አፍሪካ ጂኦ ፖለቲካ ውስጥ ያላትን ቦታ እንዲሁም የወደፊት ተስፋን የሰነቀች ሀገር መሆኗን ስለሚያውቁ ሀገራቱ

አብረውን ለመስራት ፈቃደኛ ሆነዋል። ይህም በዳንጎቴ ሲሚንቶ ስራ አስኪያጅና ሰራተኞች ላይ የተፈፀመው ድርጊት ማንነታችንን የማይገልፅና የአንድ ወቅት ክስተት መሆኑን የሚያሳይ ይመስለኛል።

ርግጥ በአሁኑ ወቅት ከኢትዮጵያ ጋር በዲፕሎማሲ፣ በሰላም፣ በንግድ፣ በኢንቨስትመንት... ወዘተ. አብሮ መስራት የማይፈልግ ሀገር የለም። ኢትዮጵያ የአፍሪካ የልማት ቀንዲልና ፋና ወጊ እንዲሁም የኢንቨስትመንት መስህብ ሆና ትቀጥላለች። የዳንጎቴ ሲሚንቶው ሰራተኞች ግድያ ከድርጅቱም ጋር ይሁን ከባለቤቱ ጋር የሚፈጥረው ምንም ዓይነት ችግር የለም። የሀገራችንም ኢንቨስትመንት ተጠናክሮ ይቀጥላል።

አዎ! መንግሥት የግሉና የመንግሥት የዘርፎች ተዋንያን በፍትሃዊ የገበያ ውድድር የተመሩ ልማታዊ ኢንቨስትመንት የማስፋፋት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ገበያው የማይመልሳቸውን የልማት ጥያቄዎች በተጠናና በተመረጠ ሁኔታ መንግሥት በራሱ በቀጥታ የሚሳተፍባቸው አቅጣጫዎች እየተከተለ ነው።

ይህም መንግስት የመሰረተ ልማትና የሰው ሃብት ልማት ኢንቨስትመንት የማስፋፋት ሥራ በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ እንደ ልማታዊ መንግሥት ማከናወን ያለበት ቁልፍ ተግባር እንደሆነ ታምኖበታል የሚካሄድ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል።

የአገራችን መንግስት በዚህ መልኩ የገበያ ጉድለቱን በማጥበብ የኪራይ ምንጮችን ለማድረቅ እንዲሁም የማኑፋክቸሪንግ፣ የግብርናና የመሳሰሉት ድጋፎች በማድረግ ልማታዊ ባለሀብቶች እንዲበረታቱ እያደረገ ይገኛል።

ይህ ሁኔታም እንደ መሬት፣ ብድርና የመሳሰሉትን ድጋፎችን የግሉ ባለሀብት በቅድሚያ እንዲያገኝ፣ ቀልጣፋና ግልጽ፣ ተገማኝና ውጤታማ እንዲሆኑ ብሎም ለልማታዊ ኢንቨስትመንቶች ይበልጥ አዋጪ የሚሆኑበትና የሚስፋፉበት ሁኔታ በየጊዜው እየጎለበተ እንዲሄዱ በማድረግ ላይ ይገኛል። ርግጥ ለሀገራችን ፈጣን ዕድገት አስፈላጊ የሆኑ አንዳንድ ኢንቨስትመንቶች ገበያው ላይ ስተናግዳቸው እንደሚችል ይታመናል።

በመሆኑም ፈጣን ዕድገቱን ሳይቆራረጥ ለማስቀጠል የዚህ ዓይነት የኢንቨስትመንት መስኮች በጥንቃቄ እየተጠኑና እየተመረጡ በቀጥታ በመንግሥት በራሱ ብቻ ወይም ከግሉ ዘርፍ በጋራ እንዲካሄዱ እያደረገ ነው። ይህም በሀገራችን ውስጥ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት እንዲካሄድ በር የከፈተ ነው። ይህ ሁኔታም

የእኛነታችን ትክክለኛ መገለጫ በመሆኑ እንደ ዳንጎቴው ዓይነት የጠላት ሴራ ክስተት ሊያከሸፈው አይችልም።

በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው መስክ ረጅም ርቀት ተጉዛለች። የኢ.ፌ.ዴ.ሪ መንግስት በሀገሪቱ ውስጥ እየተከናወኑ ያሉት የልማት፣ የዴሞክራሲ፣ የሠላምና የመልካም አስተዳደር ተግባራት የህልውና ጉዳይ መሆናቸውን በመገንዘብ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ የኢትዮጵያ ተወላጆች እንዲሁም በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ የሚገኙ መልካም አጋጣሚዎችን ሁሉ በመጠቀም የሀገራችንን ገፅታ ለመገንባት እየሰራ ይገኛል።

ርግጥ የኢትዮጵያን በጎ ጎን ማስተዋወቅ የጥቂት ሙያተኞች ወይም የፖለቲካ ሹመኞች ስራ ብቻ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። የተሳካ አፈጻጸም ሊኖር የሚችለው መላው ህዝብ እንደ ሁኔታው የሀገሩ አምባሳደር ሆኖ ሲሳተፍ ነው። ለዚህ ስኬት ደግሞ በመንግስት በኩል ምቹ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል።

በተለያዩ ወቅቶች መንግስት እያከናወነ ያለው ጠንካራን የሁለትዮሽ ግንኙነት ለመደገፍና ኢንቨስትመንትን ለማስፋፋት ሁሉም ዜጋ የድርሻውን ሊወጣ ይገባል። በተለይም እንደ ዳንጎቴው ዓይነት ክስተት ሲፈጠር ትክክለኛ መረጃን ከመሟላከተው አካል በመውሰድ ገንቢ ሚና መጫወት ያስፈልጋል።

ኢትዮጵያ በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው ዘርፍ በማደግ ላይ የምትገኝና ኢንዱስትሪው ከግብርናው የመሪነት ሚናውን እንዲወስድ የማመቻቸት ስራዎችን በማከናወን ላይ እንደምትገኝ መገንዘብና እንደ ሀገር አምባሳደር ሆኖ መስራትን ይጠይቃል።

የማምረቻ ኢንዱስትሪው የኤክስፖርት ሚና ከፍተኛ እንደሆነም መገንዘብ ይገባል። በአሁኑ ወቅት የዘርፉ ምርቶች ጠቅላላ የኤክስፖርት ገቢ ያላቸው ድርሻ ከጠቅላላው የኤክስፖርት ገቢ ውስጥ ከ10 በመቶ የማይበልጥ ቢሆንም፤ በተያዘው ሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በ2012 ላይ ወደ አምስት ቢልዮን ዶላር ገቢ እንዲያስገኝ ለማድረግ መታሰቡን ማወቅ ይገባል። ድርሻውም ወደ 25 በመቶ ከፍ ለማድረግና በ2017 ዓ.ም 40 በመቶ ለማድረስ እየተሰራ መሆኑንና በዚህም ባለፉት ሶስት ዓመታት ውጤት መገኘቱን በመረዳት አውቆ ማሳወቅ ይገባል።

መንግስት በአሁኑ ወቅት በመላ ሀገሪቱ በራሱ ወጪ እየገነባቸው የሚገኙት የኢንዱስትሪ ፓርኮች ኢትዮጵያ በማምረቻ ኢንዱስትሪው ዘርፍ የአፍሪካ ማዕከል እንድትሆን የነደፈውን ዕቅድ ለመሳካት ጥረት

እያደረገ ነው። ይህ ጥረቱም በጠላት እንቅስቃሴ የሚከሸፍ አይሆንም። የመንግስት ተግባር በያዘው የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ ጉዞ ተጠናክሮ ይቀጥላል።